



**የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ**  
**ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY**



**ቃለ - ገባ**

**የስብሰባው ቀን እና ሰዓት፡ - ግንቦት 24 ቀን 200፯ ዓ.ም ከረፋዱ 5፡ 00 ሰዓት**

**ተሰብስቦምቱ - ክብርት የሬጉላቶሪ ዘርፍ ሜስትር ዳኤታ ወ/ሮ አፍራህ ዓሊ**

**ወ/ሮ ሰላማዊት አበራ የፋይናንስና በጀት አስተዳደር ዳይሬክተር**

**አቶ ካሕሳይ ገብን የግዥነብረትና ጠቅ/አገ/ዳይሬክተር**

**አቶ አሰፋ አለማሁ የሰው ሐዘት ስራ አሰሪ ዳይሬክተር**

**የስብሰባ ቦታ - በሚ/ር መ/ቤቱ የመከብሰያ አዳራሽ**

**የስብሰባው አጀንዳ፡ - ለኦዲት ስራ ወደ መ/ቤታችን የመጠኑ ወ/ሮ መቅደስ እያደረጉት ያለውን ያልተገባ ስራ ላይ በመወያየት ለማህበረሰቡ አካል ለመቅረብ ነው ፡**

ወ/ሮ መቅደስ የተባሉ የወጭ ኦዲተር ወደ ሜስቴር መ/ቤታችን ከመጠኑ ጊዜ አንስቶ ከየዳይሬክተሮቹ የጠየቁቸውን ነገሮች ሁሉ በመቅረብ ስራቸውን ለመደገፍ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል፡፡ ይህን እንጂ በእለት ከእለት ንግግራቸው የሚከተሉ ፈጽሞ አግባብነት የሌለውና ከመጠኑ ስራ ጋር ግንኙነት በሌለው የሰም ማከፋት ስራ ላይ የተጠመዱ በመሆናቸው ቅን ልቦና ያለውና የሚደግፍ ኦዲተር እንጂ አሉባልታን የማይረግበውን ስለማንፈልግ በዚህ ጉዳይ ላይ ወይይት በማድረግ አስተያየታችንን ለመቅረብ ነው የተገናኘነው ፡ በዚህ የተነሳም ግለሰቧ ደጋግሞ የሚናገሩት በርካታ ተራ ነገሮች መከርከር ስለማይጠቅም ለማከፋት የሚከተሉትን አስፈረናል፡፡

“እኔ ስለ ስራ አካባቢያችሁ ሁኔታ ለመውከርና መረጃ ለማግኘት ብዙም የጠየቅኳቸው ሰራተኞቻችሁ በመቶ ከፍርሀታቸው የተነሳ አንደኛው መረጃ የሚከፈለኝ ሰው ለማግኘት አልቻልኩም፡፡ እኔ ደብረጽዮን ሲባል ትልቅ ሰው ይመስለኝ ነበረ፡፡ ነገር ግን እንዳይ አይነት የሞተ መ/ቤትን እንደሚሆኑ ሳውቅ አፈርከብኩ፤ በመ/ቤታችሁ የሚገኙት ሰራተኞች

ተሸማቀውና በፍርሀት ተወጠው የሚኖሩ ናቸው። አንበሳ ሲያገባ በዳር ያሉ እንስሳት እንደሚሮዱ ሁሉ አለቃችሁ ከላይ ሆኖ ሲያዛችሁ ብቻ ተሸማቃችሁ አደርጉ ያላችሁን የምትደርጉ ናችሁ። እኔ ብዙ መ/ቤቶችን አወቃለሁ እንደዚህ አይነት ከስርአት ወጪ የመሰራ መ/ቤት ግን አጋጥሞኝ አያወቅም። ከመሀርሙ ስራዎቻችሁ ወስጥ አንድ ሁለቱን ብጠቅሱላችሁ ለበርካታ አመታት በከራይ ህንጻ ወስጥ ቁጭ ያላችሁት ለምዘበራ ስለሚሆኑችሁ አይደል! አይቲ ፓርክ እያላችሁ በባዶ ማጃ ስታቅራሩ ስንት አጭ ፍራችሁ! ስንትና ስንት ገንዘብህ ባከነ! ደግሞ ኮምፒተር ማደሻም አለን ትላላችሁ! ይህን እንጂ ለኮምፒተሮች ጥገና በሚል መላት ብር ወጪ እየተደረገ ይቀለዳል! ለመሆኑ ይህንን የሚቅድ አለቃ ምን አይነት ነው? አለቃችሁን በይፋ ካላጋለጥኩትና ሪፖርታችሁ በአደብርስ ካልጫለኩኝ፣ እዚያ ፓርላማ ላይ እንዲገተር ካላደረግሁት እኔ አይደለሁም! ስራውን ፕላንክሊ አደብርታይዝ ነው የሚደርገው! ኮምፕድ ፖስት ምናምን የምትሉትስ ነገር እነማን ስለሆናችሁ ነው? ምንስ ይሰራል?" የሚሉ ተገቢነት የሌላቸው ስላቆች እዚህ ላለነው ዳይሬክተሮች ጭምር ማስፈራራት በሚጠበቁ ኃይለ-ቃሎች የተቋማት መሪዎች እና ሰራተኞችን ስራ ስታብጠሉ ለተደጋጋሚ ጊዜ አጋጥሞናል። ትክክል አለመሆኑን ለማስረዳትና ስለመዘክብት ስራ ብቻ እንደትሰሩ ለመምከር ብንሞክርም የወ/ሮ መቅደስ ትክረት ግን ለመዘክብ ስራ ሳይሆን ስም በማጥፋት ስራ እጅጉን አተኩራለሁ። ስለዚህ ይህንኑ ተግባርን በሚጠብቀው አካል እንዳታወቅ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል።

በመሰረቱ አንድ የፊደራል ኦዲት ቡድን ወደ አንድ የፊደራል ተቋም ለስራ ሰሰሜራ ጥሩ ስነ-ምግባርና ስብኝትን በመለበስ የመጠበቅን ስራ ማከናወን ግዴታ እንዳለበት ይታወቃል። ኦዲት ተደራጊ መ/ቤትም የተሟላ ትብብርና ደጋፍ የማድረግ ግዴታ አለበት። ለዚህም የሚጠየቀውን በማሟላት አመቺ የስራ ሁኔታዎችን ይፈጥራል። ሜስቴር መ/ቤታችንም ይህንን በተግባር ሲያከናውንና ሲደግፍ ቆይቷል። ለወደፊትም በዚህ ስራው በአርአያነት የሚገፋበት ይሆናል። ነገር ግን ወ/ሮ መቅደስ የህዝቡን የመንግስትን አደራ ተሸክመው ለሀገር ግንባታ ደፋ ቀና በሚሉት ላይ የሚገኙ አመራሮችን መልካም ስምና ዝና በማይጎደፍ መልኩ ተገቢነት የሌላቸው ንግግሮችን እየተናገሩ ስለሆነ ትክክለኛ የኦዲት ሪፖርት ያቀርባሉ የሚል እምነት የለንም። ለአብነትም ክቡር ሜስቴርና ሜስቴር ደኃኖችን ከመዘለፍ ባለፈ ከመ/ቤታችን ወጪ የሚገኙ የመንግስት ሽማግሌትን ጭምር ስም እያሰጡ ይገኛሉ። ለመቀበል ያክልም በስራቸው አጋጣሚ ያወቁትና ያረጋገጠት የኦዲት ግኝት የሚሉት እውነት እንኳ በሆነ (በቤተ መንግስት ስለሰጡ ወርቅ ጉዳይ) ለስም ማጠፊያነት ሲጠቀሙት ተደምጠዋል። ከንግግሮቻቸው ሁሉ እንደተረዳነው የሞላቸው ስም የማጥፋት ፖለቲካዊ ፍላጎት እያራመዱ እንደሆነ መደምደም ችለናል። ጥላሽት የመቀባት ጨምተኛ የሞላቸው አስተሳሰባቸው ለያርመት አለመሆንና ይልቁንም የቀን ተቀን ዳስከር ማድረጋቸው ፍላጎታቸው ምን እንደሆነ በመገባ መረዳት ይቻላል። ምንም እንኳን የፊልጉትን አመለካከት የሚረዱ ህገ-መንግስታዊ መዘኑ ያላቸው መሆኑ በታወቅም ሆነ ተብሎ ከመዘክብ አላማ ባፈነገጠ መልኩ የተቋማትንና የሌሎችም ተቋማት አመራሮችና የስራ ጥሪዎችን ደባቅ በሚጠቃ ሁኔታ በየቦታው ስም እያሰጡ መቀል ከፍተኛ

ጉዳት ስለሚኖረው ይህ ደርጊታቸው በላካቸው አካል በከልም መውጫ ይገባዋል። የተጠበቅን መኖሪያ ኃላፊነት በትክክለኛውና አግባብነት ባለው አካሄድ የሚወጣ ኦዲተር እንጂ እንደ ወ/ሮ መቅደስ አይነት ስነ-ምግባር የጎደለው ሰው በኛ ሜሪት መ/ቤት ብቻ ሳይሆን በሌሎች ተቋማትም የሚከተል ከሆነ ጉዳቱ ቀላል ሳይሆን ይኛል። ስለዚህ ሀቀኛና ትክክለኛ ሪፖርት ያቀርባሉ የሚል እምነት የሌለን በመሆኑ በቃለ-ጉባኤው እንዳስፍር ተሰማማኝናል።

ስለሆነም የግለሰብ ሁኔታ በሚገባ እንዲለፅ እያሳሰብን የተጀመረውን የኦዲት ስራ ግን በሌላ ሰው ተተክቶ እንዲቀጥል እንዳደረግ እንጠይቃለን። ምክንያቱም ግለሰብ እንደሚከፈትና እንደሚሰፈራራት ያልሆነ ሪፖርት አቅርቦው የተቋማትን ስም ከመጥፋት በፊት የሚሰጡ መ/ቤታችን የበላይ አካል እንዲያውቀው ማድረግ ትክክል ነው ብለን በመሆኑ መሆኑን በዚህ ቃለ ጉባኤ ከታላቅ አክብሮት ጋር አቅርቦን ስብሰባው አብቅቷል።

EPNP.INFO

EPNP

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ  
ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY



EPNP

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ  
ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY